



የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት
ልሳነ-ሕግ ጋዜጣ
LISAN HIG GAZETA
OF THE BENISHANGUL — GUMUZ REGIONAL STATE

17 ኛ ዓመት ቁጥር 17 አሰላ
የካቲት 1991ዓ/ም

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት
ም/ቤት ጠባቂነት የወጣ

17th Year No 17
Assosa February 1999

አዋጅ ቁጥር 17/1991 ዓ/ም

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ
መንግስት ገጠር መንገዶች ባለሥልጣን
ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

የገጠር መንገዶች መስፋፋት ለክልሉ
የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት ወሳኝ
በመሆኑ ፤

የገጠር መንገድ ግንባታና ጥገና በቅልጥፍና
ለካሄድ የሚችለው ራሱን በቻለ ተቋም
ሲመራ በመሆኑ ፤

በክልሉ ሕገ መንግሥት አንቀጽ

47/2/ለ/መሠረት የሚከተለው ታውጧል፤

አንቀጽ ፩

አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ “የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ
ክልላዊ መንግሥት ገጠር መንገዶች
ባለሥልጣንን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ ቁጥር
፲፪/፩፻፺፩” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

PROCLAMATION NO 17/1999

A PROCLAMATION TO PROVIDE FOR THE
ESTABLISHMENT OF THE BENISHANGUL
GUMUZ REGIONAL NATIONAL STATE RURAL
ROADS AUTHORITY.

WHEREAS, the expansion of Rural Roads is
decisive for the economic and social development
of the region.

WHEREAS, the construction and maintenance of
Rural Roads can effectively be carried out when
managed by an autonomous Regional body.

NOW, THEREFORE, in accordance with Article
47(2)(b) of the Constitution of the Region, it is
here by proclaimed as follows.

Article 1

Short Title

This proclamation may be cited as the “
Benishangul Gumuz National Regional State Rural
Roads Authority Establishment proclamation No
12/1999”

አንቀጽ ፪

ትርጓሜ

በዚህ አዋጅ ውስጥ ፡ -

- ፩. “ገጠር መንገድ” ማለት የኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣን እንደገና በተቋቋመበት አዋጅ ቁጥር, ፲፱፻፹፱ ዓ.ም በተሰጠው ሥልጣን ገጠር መንገድ” ብሎ የሚሰየመው መንገድ ነው ፡፡
- ፪. “መንግሥት” ማለት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ መንግሥት ነው ፤
- ፫. “ክልል” ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕግ መንግሥት አንቀጽ ፵፯ የተጠቀሰው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ነው ፤
- ፬. “ምክር ቤት” ማለት የክልሉ ምክር ቤት ነው፡፡
- ፭. “ሚኒስቴር” ማለት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ አስፈፃሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፬/፲፱፻፹፯ የተቋቋመው የሥራና የከተማ ልማት ሚኒስቴር ሲሆን በዚህ አዋጅ የተጠቀሰውም በተቋቋመበት አዋጅ በተሰጠው ሥልጣን ምክንያት ነው፡፡

Article 2

Definitions

In this proclamation

- 1. “Rural Road” means road designated as Rural Road by the Ethiopian Roads Authority pursuant to the power vested in it under the Ethiopian Roads Authority Reestablishment proclamation No 80/1997
- 2. “Government” means the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia.
- 3. “Region” means the Benishangul Gumuz region specified as such under Article 47 of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia.
- 4. “Council” means council of the region.
- 5. “Ministry” means the Ministry of Public works and urban Development established under the Definition of powers and duties of the Executive Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia proclamation No 4/1995 and referred to herein in respect of the powers vested in it pursuant to such proclamation.

፯. “ቢሮ” ማለት በአዋጅ ቁጥር ፵፩/፹፮ አንቀጽ ፱፫ መሠረት የተቋቋመ የክልል የሥራና የከተማ ልማት ቢሮ ማለት ነው

፯. “የኮሚኒቲ መንገድ” ማለት ምክር ቤቱ የሚያወጣው ፖሊሲ መሠረት የየአካባቢው ሕዝብ በገንዘቡና፣ በጉልበቱ ወይም በዕርዳታ የሚሠራውና የሚጠግነው መንገድ ነው ።

፰. “ግንባታ” ማለት የኮንስትራክሽንና የማሻሻያ ተግባሮችን የማከናወን ተግባር ነው ።

**አንቀጽ ፫
መቋቋም**

፩. የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት-ገጠር መንገዶች ባለሥልጣን (ከዚህ በኋላ ‘ባለሥልጣን’ እየተባለ የሚጠራ) የሕግ ሰውነት ያለው ራሱን የቻለ የክልል መሥሪያ ቤት ሆኖ በዚህ አዋጅ ተቋቋሟል።

፪. ባለሥልጣኑ ተጠሪነቱ ለምክር ቤቱ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይሆናል ።

**አንቀጽ ፬
ዋና መሥሪያ ቤት**

የባለሥልጣኑ ዋና መሥሪያ ቤት በአሰላ ከተማ ውስጥ ሆኖ ቅርንጫፍ መሥሪያ ቤቶች እንዳስፈላጊነቱ በሌሎች ሥፍራዎች ማቋቋም ይችላል ።

6. “Bureau” means the Regional Public Works and Urban Development bureau established pursuant to article 33 of proclamation 41/199

7. “Community Road” means a road which the people of a given community constructs and maintains with its own finance and labor or with and following a policy to be issued by the Council.

8. “Constriction” means undertaking of the Construction and improvement activities.

**Article 3
Establishment**

1. The Benishangul Gumuz Regional National State Rural Roads Authority (hereinafter Referred to as the ‘Authority’) is hereby established as and autonomous public authority of the Region.

2. The Authority shall be accountable to the Executive Committee of the Council.

**Article 4
Head Office**

The Authority shall have its head office in Assosa and may establish branch offices elsewhere as may be necessary.

አንቀጽ ፩

ዓላማዎች

የባለሥልጣኑ ዓላማዎች ገጠር መንገዶችን ለማልማትና ለማስተዳደር እንዲሁም ሕዝቡ በኮሚኒቲ መንገድ ግንባታና ጥገና በቀጥታ የሚሳተፍበት አመቺ ሁኔታ መፍጠር ይሆናል ፡፡

አንቀጽ ፪

የባለሥልጣኑ ሥልጣንና ተግባር

ባለሥልጣኑ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል ፡-

- ፩. መንገዶችን የሚመለከቱ የመንግሥት ፖሊሲዎችንና ሕጎችን ያስፈጽማል፤
- ፪. ባለሥልጣኑ፣ ገጠር መንገዶችንና ኮሚኒቲ መንገዶችን የሚመለከቱ ክልላዊ ፖሊሲዎችን፣ ሕጎችንና መመሪያዎች ያመነጫል፤
- ፫. የአጭርና የረጅም ጊዜ ዕቅዶችንና ነገራዊዎችን ያዘጋጃል፤ ሲጸድቁም ተግባራዊ ያደርጋል፤
- ፬. የገጠር መንገዶችን ፊዚቢሊቲ ጥናት ያካሂዳል፤ እንዲካሄድም ያደርጋል፤
- ፭. የኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣን የሚያወጣቸውን የዲዛይን ደረጃዎች በመከተል ለገጠር መንገዶች የሚያስፈልጉትን ዲዛይኖች በብቁ አማካሪዎች አማካይነት ወይንም በራሱ ያዘጋጃል ፡፡

Article 5

Objectives

The objectives of the Authority are to develop and administer Rural Roads and to create a proper condition for direct participation of the people in the construction and maintenance of Community Roads.

Article 6

Powers and Duties of the Authority

The Authority shall have the powers and duties to.

- 1. Implement polices and laws of the Government relating to roads.
- 2. Initiate Regional polices. Laws and Directives relating to the authority. Rural Roads and Community Roads.
- 3. Prepare short and long term plans and Programs. And implement same upon approval.
- 4. Carry out and cause the carrying out of feasibility studies or Roads.
- 5. Prepare. Through qualified consultants. Or by own force design required for Rural Roads following design standard issued by the Ethiopian Roads Authority.

፮. የጠር መንገዶችን ግንባታ በሥራ ተቋራጮች አማካይነት ወይም በራስ ኃይል ያካሂዳል ። ሆኖም በገበያ ላይ በብቁ የሥራ ተቋራጮች እንዲካሄድ ያደርጋል ።

፯. ገጠር መንገዶችን በራሱ ኃይል ይጠግናል ወይም በሥራ ተቋራጮች ያስጠግናል ፤

፰. የክልል ሥራና የከተማ ልማት ቢሮ የሚያዘጋጀው የውል ፎርሞችን በመተካል ግንባታና ጥገና የሚካሄድባቸውን የገጠር መንገዶችና ተዛማጅ ተቆጣጣሪ መሐንዲስ ቅጥር ውሎችን ይዋዋላል አፈጻጸማቸውን ይከታተላል ።

፱. ለሚኒስቴሩ በአዋጅ ቁጥር ፵፩/፹፫ አንቀጽ ፱/፮ የተሰጠው ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የገጠር መንገዶችን የዲዛይን የኮንስትራክሽን የቁጥጥር ሥራዎች ለዓለም አቀፍ ጨረታ ለውጭ ተቋራጮችና አማካሪዎች ይሰጣል፤ ይከታተላል፤ ያስፈጽማል።

፲. በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ ፰ እና ፱ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ፤

ሀ. የገጠር መንገድ ግንባታ ወይም ጥገና በራሱ ኃይል ወይም በጨረታ የሚከናወንበትን አማራጭ እያጠና ለምክር ቤቱ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባል ።

6. Construct Rural Roads through contractors or by its own force: however if there are capable contractors in the market undertake the construction of same through contractors.

7. Maintain Rural Roads by its own force or through contractors.

8. Award contracts for the construction. Maintenance and corresponding consulting congeners. Of Rural Roads following forms of contracts drawn by the Regional public works and urban development bureau and follow-up the implementation of same.

9. Notwithstanding the power of the Ministry pursuant to proclamation No. 41/1993 Article 9(6). Award contracts, Follow-up and implement the design construction and supervision of rural roads to be awarded to contractors and consultants through international competitive bidding.

10. Notwithstanding the provisions of sub-Article 8 and 9 of this Article:

a) Study and recommend to the Executive Committee of the council the alternatives of undertaking the construction or maintenance or Rural Road with its own force or through contractors

ለ. ለገጠር መንገዶች ግንባታ፣ ጥገና፣ ፊዚቢሊቲ ጥናት፣ ዲዛይንና ግንባታ ቁጥጥር እንደአግባብነቱ የሚፈልጉ አማካሪ መሐንዲሶች የሚመረጡበትን ሁኔታ ይወስናል

፲፩. የኮሚኒቲ መንገዶችን በሚመለከት ያስተባብራል የቴክኒክ አገልግሎት ይሰጣል

፲፪. የገጠር መንገድም ሆነ የኮሚኒቲ መንገድ ግንባታ አስተማማኝ የመንገድ ጥገና ዕቅድ ተዘጋጅቶላቸው ወይም ብቁ የጥናት ኃይል ኖሯቸው እንዲሰሩ መመሪያ በማዘጋጀት በክልሉ ምክር ቤት ሲፀድቅ ተግባራዊነቱን ይከታተላል ይቆጣጠራል

፲፫. ገጠር መንገዶችን በሚመለከት የማቴርያል ጥናት የካሄዳል፣ እንዲካሄድ ያደርጋል፣ የተገኙ ጠቃሚ ውጤቶችንም በሥራ ላይ ያውላል ፡፡

፲፬. ለገጠር መንገዶች ልማትና ጥገና የሚያስፈልገውን የሰው ኃይል ያሰለጥናል፣ እንዲሰለጥን ያደርጋል ፡፡

፲፭. የኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣንን በማማከር ገጠር መንገዶችን የሚመለከት የትራፊክ መቆጣጠሪያ ምልክቶች ወይንም መሣሪያዎች ዲዛይን ይሠራል፣ በገጠር መንገዶችም ላይ ያኖራል

b) Determine the conditions of selecting local contractors or consulting engineers as the case may be required for the construction. Maintenance. Feasibility study design and supervision of Rural Roads.

11. Co-ordinate and render technical services to the public with respect to Community Roads.

12. Prepare guidelines for rural roads and community roads maintenance plan or the establishment of competent task force and follow-up control and implement same upon approval by the regional state council.

13. Conduct or cause the carrying out of material research relating to Rural Roads; Apply useful results thereof.

14. Train or cause the training of human resources required for the development and maintenance of Rural Roads.

15. Design in consultation with the Ethiopian Roads Authority traffic control posts and devices relating to Rural Roads and place same on Rural Roads

፲፮. የተሽከርካሪ ክብደትና መጠን ደንቦችን በገጠር መንገዶች ላይ ያስፈጽማል ፤

፲፯. ገጠር መንገዶችን ከጉዳትና አላግባብ ከመጠቀም ይጠብቃል፤ በገጠር መንገዶች የሚከሰቱ እንቅፋቶችን ያስወግዳል፤ እንዲወገዱ ያደርጋል፤

፲፮. ከገጠር መንገዶች ግራና ቀኝ እንዲሁም በአካባቢው ለሥራው የሚያስፈልገውን የመሬት መጠንና ሌሎች ሰዎች በዚህ መሬት የሚጠቀሙበትን ሁኔታዎች ይወስናል፤

፲፱. ለገጠር መንገዶች ግንባታና ጥገና እንዲሁም ለመኖሪያ፣ ለመሣሪያ ማሳረፊያና ለሌሎች አገልግሎቶች የሚያስፈልገውን መሬትና ድንጋይ ነክ ሀብቶች ያለክፍያ ይጠቀማል፤ ሆኖም

ሀ/ ለዚህ ንዑስ አንቀጽ አፈጻጸም ምክንያት ከመሬቱ ለማንኛውም ሕጋዊ የመሬት ባለይዞታ አግባብ ያለው የወረዳ ወይም የዞን መስተዳድር በተቻለ መጠን ምትክ መሬት ይሰጠዋል፤ በተጨማሪም በሚጠቀምበት መሬት ላይ ለሚገኘ ንብረቶች ባለሥልጣኑ በሕግ መሠረት ካሳ ይከፍላል ፡፡

ለ/ ተፈናቃዩ አርሶ አደር ከሆነና በወቅቱ ምትክ መሬት ያልተገኘለት መሆኑን አግባብ ያለው የወረዳ ወይም የዞን መስተዳድር ያረጋገጠ እንደሆነ መሬት በተገኘ ጊዜ ሊያገኝ ያለው መብት እንደተጠበቀ ሆኖ በመሬቱ ላይ ሰብል ቢኖርም ባይኖርም ባለሥልጣኑ አርሶ አደሩ ከመሬቱ ላይ ባይፈናቀል ኖሮ ሊያገኝ ይችላል የነበረው ከ___ ዓመት ገቢ የማይበልጥ የመፈናቀያ ካሳ ይከፈላል ፡፡

16. Enforce vehicle weight and stele regulations on Rural Roads.

17. Protect Rural Roads from damage and abuse remove and cause the removal of obstructions from Rural Roads.

18. Determine the extent of land required for its activities in the adjacency as well as surrounding of Rural Roads and the conditions of use of such land by others.

19. Use free of charge land and such other resources and quarry substances required for the purpose of construction and maintenance of Rural Roads, Camp storage of equipment and other required services provided however that

a/ Any lawful possessor of land who is being evicted in consequence of the enforcement of this sub-Article shall as far as possible. Be provided a replacement land by the appropriate woreda or zonal Administration in addition he will be compensated by the land it uses.

b/ Where the victim of eviction is a farmer and the appropriate woreda or Zonal Administration confirms that a replacement land is not available at a time the Authority shall. With out prejudice to the right of the farmer to possess land whenever available. Pay an eviction compensation whether there was crop on the land of not more than ___years income which the farmer would have received using the land had he not been evicted.

፳. ማንኛውም የተፈጥሮ ሰው ወይም የግል ሰው ለግል፣ ለልዩ ወይም ለጋራ ዓላማና አገልግሎት የሚሠራውን፣ የሚጠግነውንና የሚያስተዳድረውን መንገድ ይመዘገባል፤

፳፩. ሥልጣንና ተግባሩን በሥራ ላይ በሚያውልበት ጊዜ አካባቢው እንዲጠበቅ የሚያስፈልጉትን ጥንቃቄዎች ያደርጋል

፳፪. የንብረት ባለቤት ይሆናል፣ ውል ይዋዋላል፣ በስሙ ይከሣል፣ ይከሰላል፤

፳፫. ሥልጣንና ተግባሩን ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ ሌሎች ተዛማጅ ተግባሮችን ያከናውናል ፡፡

አንቀጽ ፯
የባለሥልጣኑ አቋም

ባለሥልጣኑ

፩. ሰብሳቢውና አባላቱ በምክር ቤቱ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚሰየሙ አንድ ዐርድ፤

፪. በዐርዱ አቅራቢነት በምክር ቤቱ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚሾም አንድ ዋና ሥራ አስኪያጅ እና፤

፫. አስፈላጊው ሠራተኞች ይኖሩታል

20. Registers a road constructed maintained and administered by any physical or juridical person for private special or common purpose or service.

21. Take necessary measures to protect the environment on the implementation of its powers and duties.

22. Own property; enter into contract sue and be sued in its own name.

23. Perform other related duties as are required for the implementation of its powers and duties.

Article 7
Organization of the Authority

The authority shall have:

1. A Board whose chairman and members to be appointed by the Executive Committee of the Council:

2. A General Manager to be appointed by the Executive Committee of the Council on the recommendation of the Board. and

3. The necessary staff

አንቀጽ ፰

የቦርዱ ሥልጣንና ተግባር

ቦርዱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል ፤

- ፩. የባለሥልጣኑ ዋና ሥራ አስኪያጅ የሚያመነጭቸውን ክልላዊ ፖሊሲዎችን፣ ሕጎችንና መመሪያዎችን እንዲሁም የባለሥልጣኑን የአጭርና የረጅም ጊዜ እቅዶችን፣ ዓመታዊ የሥራ ንግግራቶችንና በጀት ለምክር ቤቱ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከመቅረባቸው በፊት ይገመግማል፤ ሲፈቀድም አፈጻጸማቸውን ይከታተላል፤
- ፪. ገጠር መንገዶችን በሚመለከት መንግሥትና ክልሉ የሚያወጧቸው ፖሊሲዎች፣ ሕጎችና መመሪያዎች በሥራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፤
- ፫. ባለሥልጣኑ በሥራው አፈጻጸም የሚመራባቸውን ውስጠ ደንቦችና መመሪያዎች ያጸድቃል ፤
- ፬. ተጠሪነታቸው ለዋናው ሥራ አስኪያጅ የሆነ ከፍተኛ የሥራ አመራር አባላትን ይሾማል፤
- ፭. በዋና ሥራ አስኪያጅ በሚቀርቡ ሌሎች ጉዳዮች ላይ ይወስናል ፡፡

Article 8

Powers and Duties of the Board

The Board shall have the powers and duties to

- 1. Review before submission to the Executive Committee of the Council. Regional policies laws and directives initiated by the General Manager as well as short and long-term plans annual work program and budget of the authority follow-up implementation of same upon approval.
- 2. Ensure implementation of polices laws and directives issued by the Government and the Region relating to Rural Roads.
- 3. Approve internal rules and directives guiding the Authority in the performance of its activities:
- 4. Appoint senior members of management who are directly accountable to the General Manager.
- 5. Decide on such matters as may be submitted to it by the General manager.

አንቀጽ ፱

የቦርዱ ስብሰባ

- ፩. የቦርዱ መደበኛ ስብሰባ በየሦስት ወሩ አንድ ጊዜ ይደረጋል፤ ሆኖም በሰብሳቢው ሲጠራ ወይም በባለሥልጣኑ ዋና ሥራ አስኪያጅ ሲጠየቅ ቦርዱ በማናቸውም ጊዜ አስቸኳይ ስብሰባ ሊያደርግ ይችላል፤
- ፪. በቦርዱ ስብሰባ ላይ አብዛኞቹ አባላት ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔ ይሆናል ፤
- ፫. የቦርዱ ውሳኔ የሚተላለፈው በስብሰባው በተገኙ አባላት በአብዛኛው ድምፅ ሲደገፍ ነው። ሆኖም ድምፅ እኩል በእኩል የተከፈለ እንደሆነ ሰብሳቢው ወሳኝ ድምፅ ይኖረዋል፤
- ፬. የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ ቦርዱ የራሱን የስብሰባ ሥነ ሥርዓት ደንብ ሊያወጣ ይችላል፤

አንቀጽ ፲

የዋናው ሥራ አስኪያጅ ሥልጣንና ተግባር

- ፩. ዋናው ሥራ አስኪያጅ የባለሥልጣኑ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሆኖ የባለሥልጣኑ ሥራዎች ይመራል፤ ያስተዳድራል፤
- ፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ /፩/ ሳይወሰን ዋናው ሥራ አስኪያጅ፤

Article 9

Meeting of the Board

- 1. The regular Board meetings shall be held once every three months provided however that the Board may hold extraordinary meeting at any time when called by the chairman or upon request by the General Manager of the Authority.
- 2. The presence of the majority of the members at any Board meeting shall constitute a quorum.
- 3. Decision of the Board shall be passed when supported by simple majority vote of members present at the meeting. Provided however, the chairman shall have a casting vote in case of a tie.
- 4. Without prejudice to the provisions of this Article the Board may issue its own rules of procedures governing the conduct of meetings.

Article 10

Powers and Duties of the General Manager

- 1. The General Manager shall be the chief executive officer of the authority and shall direct and administer the activities of the authority.
- 2. Without being limited by sub-article (1) of this Article. The General Manager shall:

- ሀ. በዚህ አዋጅ በአንቀጽ ፮ የተመለከቱትን የባለሥልጣኑን ሥልጣንና ተግባሮች ሥራ ላይ ያውላል፤
- ለ. በአሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ አዋጅ ቁጥር ፵፪/፲፱፻፺፭ መሠረት የባለሥልጣኑን ሠራተኞች ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል ፤
- ሐ. ባለሥልጣኑ በሥራው አፈጻጸም የሚመራባቸውን ውስጠ ደንቦችንና መመሪያዎች ያዘጋጃል፤ በቦርዱ ሲፈቀድም ሥራ ላይ ያውላል፤
- መ. የባለሥልጣኑን የአጭርና የረጅም ጊዜ እቅዶችን፣ ዓመታዊ የሥራ ነገራትና በጀት በማዘጋጀት ለቦርዱ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም በሥራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል
- ሠ. በጸደቁ የባለሥልጣኑ ነገራትና በጀት መሠረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፤
- ረ. ተጠሪነታቸው ለዋናው ሥራ አስኪያጅ የሆኑ የባለሥልጣኑ ከፍተኛ የሥራ አመራር አባላትን መርጦ ለቦርዱ ሹመት ያቀርባል፤
- ሰ. የቦርዱን ውሳኔዎች ይፈጽማል፤ ያስፈጽማል፤
- ሸ. የባለሥልጣኑ የሥራ አፈጻጸም፣ የሂሳብ መግለጫዎችና የአዲት ሪፖርቶች በየወቅቱ ለቦርዱ ያቀርባል፤
- ቀ. ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች ሁሉ ባለሥልጣኑን ይወክላል፤

- a) Implement the powers and duties of the authority state in article 6 of this proclamation:
- b) Employ and administer employees of the authority in accordance with the labor proclamation no. 42/1993:
- c) Prepare internal rules and directives guiding the authority in the performance of its activities. Implement same upon approval by the Board.
- d) Prepare and submit to the Board the short and long term plans annual work programmers and budget of the authority and implement same upon approval.
- e) Effect expenditure in accordance with the work program and budget approved for the Authority.
- f) Submit for appointment by the Board senator members of management who are directly accountable to the General Manager.
- g) Implement and cause implementation of the decision of the Board.
- h) Submit period ally to the Board progress seaports books of accounts and audit reports of the authority.
- i) Represent the Authority in all its dealings with third parties.

፫. ዋናው ሥራ አስኪያጅ ቦርዱን በተለይ በማስፈቀድ ክርክሮችን ከፍርድ ቤት ውጪ መፍታት ይችላል፤

፬. ዋናው ሥራ አስኪያጅ ለባለሥልጣኑ ሥራ ቅልጥፍና በሚያስፈልግ መጠን ሥልጣንና ተግባሩን በከፊል ለባለሥልጣኑ የሥራ ኃላፊዎችና ሌሎች ሠራተኞች በውክልና ሊሠጥ ይችላል ። ሆኖም እርሱን ተክቶ ከ፴ ቀናት ለሚበልጥ ጊዜ የሚሠራ ኃላፊ ሲወክል ውክልናው በቅድሚያ ለቦርዱ ቀርቦ መጽደቅ አለበት ።

አንቀጽ ፲፩

የገንዘብ ምንጭ

የባለሥልጣኑ ገቢ ከሚከተሉት ምንጮች የሚገኝ ይሆናል ፤

- ፩. የክልሉ ምክር ቤት የሚመድበው በጀት
- ፪. የመንገድ ፈንድ እና
- ፫. ሌሎች ምንጮች

አንቀጽ ፲፪

የሂሳብ መዛግብትና አዲት

- ፩. ባለሥልጣኑ የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂሳብ መዛግብት ይይዛል።
- ፪. የባለሥልጣኑ ሂሳብና ገንዘብ ነክ ሰነዶች በክልሉ ዋና አዲተር ወይም ዋና አዲተሩ በሚሰይመው ሌላ አዲተር በየዓመቱ ይመረመራሉ ።
- ፫. የቴክኒክ ምርመራ በእያንዳንዱ የግንባታና ጥገና ሥራዎች ላይ ቢያንስ በዓመት አንድ ጊዜ ይከናወናል ።

- 3. The General Manager may with the specific permission of the Board settle disputes out of court
- 4. The General Manager may delegate part of his powers and duties to the officials and other employees of the Authority to the extent necessary for the efficient management of the Authority provided however that the delegation of an official who acts on his behalf for mote than 30 days requites prior approval of the Board.

Article 11

Source of Finance

The Authority shall be financed from the following sources

- 1. Budget allocated by the Regional Council
- 2. The Road Fund.
- 3. Other sources

Article 12

Books of Accounts and Auditing

- 1. The authority shall keep complete and accurate books of accounts.
- 2. The accounts and financial documents of the Authority shall be audited annuals by the auditor General of the Region or by auditors designated by him.
- 3. Technical examination shall be undertaken on each construction and maintenance work at least once a car.

አንቀጽ 11

የተሻሩ ሕጎች

ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሕግ በዚህ አዋጅ በተደነገጉ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም፡፡

አንቀጽ 12

አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ ከየካቲት ፬ ቀን ፲፱፻፱ ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናል ፡፡

አሰላ የካቲት ፬ ቀን ፲፱፻፱

ያረጋል አይሸሸም ብርሃኔ

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ነጋሥት

Article 13

Repeal

No law in so far as it is inconsistent with this proclamation shall have force or effect in respect of matters provided for by this proclamation.

Article 14

Effective Date

This proclamation shall center in to force as of the 11th day of February 1999.

Done at Assosa this 11th day of February 1991

YAREGAL AYSHESHIM

Benishangul- Gumuz Regional State

President